

ጤና ይስጥልኝ፣እኔ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የበላይ ተቆጣጣሪ Denise Juneau ነኝ። በዚህ ያለፉት ሁለት ሳምንታት በጣም ፈጣን ለውጥ ፣በስቴታችን ያሉ ሁሉም ት/ቤቶች በኮቪድ-19 ምክንያት ከተዘጉ ጀምሮ ህብረተሰባችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያከናወናቸውን ነገሮች ላይ ለማሰላሰል አንድ ሁለተኛ ጊዜ መውሰድ እፈልጋለሁ ።

በዚህ ባልተረጋገጠ ጊዜ በመላው ከተማችን የታዩት ትናንሽ የደግነት ተግባራት ተነሳሽነት አመሰግናለሁ። ሁላችንም እርስ በእርሳችን ስንተጋገዝ ሳይ የዚህ ማህበረሰብ አባል በመሆኔ እኮራለሁ።እና ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች በማህበረሰባችን ምላሽ የበኩላቸውን እንዲወጡ ቁርጠኛ አቋም አላቸው ።ይህ ለተማሪዎች እና ለቤተሰቦች ከ 12,000 በላይ ምግቦችን በማቅረብ ላይ የሚገኙ የምግብ አገልግሎት ሠራተኞቻችንም ያካትታል።

የተወሰኑ ጉድለቶች እያጋጠሙን እና ዕቅዳችንን እያስተካከል ባለንበት ጊዜ፣ የሕፃናት መንከባከብ ጣቢያዎችን በመክፈት የፊት መስመር ላይ ያሉ የመጀመሪያ ምላሽ ሰጪዎች ፣ የጤና አጠባበቅ ሠራተኞች እና ከፍተኛ ትምህርት የራቁ ቤተሰቦች ድጋፍ ለማድረግ እየሰራን ነው ። አንዴ እነዚህን የመጀመሪያዎቹን ጥቂት ነገሮች ካሳካን፣ይህንን ወሳኝ አገልግሎት ለማስፋት ብዙ አጋሮችን እናካትታለን ።

ሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች የመጀመሪያው እና ዋናው የትምህርት ተቋም ነው ። አስተማሪዎቻችን እና የዲስትሪክት ሰራተኞቻችን ለዚህ ከዚህ በፊት ታይቶ በማያውቅ ችግር የፈጠራ መፍትሄዎችን በማቅረብ አስገራሚ ስራ ሰርተዋል ። አስተማሪዎቻችን በአገሪቱ ውስጥ ካሉ በጣም አስፈላጊዎች መካከል ናቸው። ተማሪዎቻቸው በጣም የሚፈልጓቸው እንደዚህ ባሉት ጊዜያት ውስጥ እንደሆነ ያውቃሉ።ለአሁኑ፣ መምህራኖቻችን ተማሪዎቻቸውን በቤት ውስጥ ሊያደርጉት ስለሚችሉት ሥራ ለማገዝ ቢያንስ በሰዓት ሁለት ጊዜ እንዲያገኙባቸው ተጠይቀዋል። በሆነ ምክንያት ከልጅዎ መምህር ካልሰሙ እባክዎን የት / ቤትዎን ርዕሰ መምህር ያነጋግሩ ። ይበልጥ ጠንካራ የመግባት ማስተማር ፕሮግራም እየፈጠርን ስለሆነ ዝግጁ ሲሆን እናስተላልፋለን ።

ይህ ያልተለመደ ጊዜ እንደሆነ አውቃለሁ።ስለ ግሬዶች ፣ከረዲቶች፣እና አካዴሚያዊ ትምህርት ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ይህ የትምህርት ቤት መዘጋት እንደቀጠለ አሁንም ብዙ ነገሮችን እያፈላለግን ነው ።ይህ ቀውስ ነገሮችን በተለየ መንገድ እንድንሠራ ያደርገናል፣ እና አስተማሪዎቻችን ተግዳሮት እየተወጡ ናቸው። የህብረተሰባችንን እና የተማሪዎቻችንን ፍላጎት ለማርካት እና እነዚህን ያልተለመዱ ነገሮችን በአንድ ላይ ለማሰስ ስንሰራ የእርስዎ ትዕግስት እና ግንዛቤ በጣም አድንቃለሁ ።

ከእያንዳንዱ አስተማሪዎች ተግባሮችን ለማጠናከር፣ዲስትሪክቱ ከዛሬ ጀምሮ በከባቢያዊ ቻናል 26 በ SPS TV፣ በማህበራዊ ሚዲያ እና በድህረ ጣቢያችን የትምህርት ፕሮግራሞችን እያቀረበ ይገኛል ። እነዚህ የተለያዩ የትምህርት አይነቶች እና የክፍል ደረጃዎች የሚያግዙ በሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች መምህራን የሚቀርቡ አጭጭር ቪዲዮዎች ናቸው። እንዲሁም ኮምፒተር ፣ ቴሌቪዥንም ወይም ኢንተርኔት ለማያገኙ ሰዎች በትምህርት ቤት የምግብ ማከፋፈያ ጣቢያዎች የታተሙ የትምህርት ቁሳቁሶችን እንሰጣለን ። አንዱ ታታሪ ቡድኖችን ሰብስቦ ፣አባዛቶ 6,500 የታተሙ ትምህርታዊ ፓኬጆችን ለምግብ ጣቢያዎቻችን አስራጭተዋል ። እነዚህ ቁሳቁሶች በድህረ ጣቢያችን ጭምር ይገኛሉ ።

ይህ የተራዘመ የትምህርት መዘጋት በተማሪዎቻችን በተለይም በተመራቂዎች ላይ ሊያስከትለው ስለሚችል ፍርሃት እና ጭንቀት ተረድቻለሁ። ባለፈው ሳምንት ገብርነር Inslee ካፀደቃቸው ህጎች መካከል ፣የ 2020 ተመራቂዎች የመመሪያ መስፈርቶችን ስለ ማስተላለፍ የሚል ያሆናል። እኛ ይህንን ህግ እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደምንችል ለመወሰን ከት / ቤት አማካሪዎች ፣ ርእሰ መምህራኖች እና ሌሎች ጋር አብረን እየሰራን ነው እና በቅርቡ ከስቴት ትምህርት ኤጀንሲ መመሪያ ማግኘት አለብን ። በተጨማሪም ፣ የስቴቱ የትምህርት ቦርድ የዚህ ህግ አተገባበር ረቂቅ አያዘጋጀ ነው።ይህም እስከ ሚያዝያ መጨረሻ ለማጠናቀቅ አቅደዋል ።ሲጠናቀቅ ወድያውኑ እንነግራችኋለን።

ያለፉት ጥቂት ሳምንታት ማህበረሰባችን እና ዲስትሪክታችን ያከናወናቸውን ሳሰብ፣ሰራተኞቻችን ፣ተማሪዎችን እና ቤተሰቦችን ለመርዳት ላሳዩት ትጋት እና ቆራጥነት በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ከእነሱ ጋር በመሥራቱ ኩራት ይሰማኛል።

ለተማሪዎቻችን እና ለቤተሰቦቻችን ፣ በዚህ የሽግ ግር ወቅት ከኛ ጋር በመስራታቸው እናመሰግናለን።ነገሮች እየተለወጡ ቢሄዱም እንኳን እኛ አዲስ መደበኛ የሆነ ነገር ለማግኘት እየሰራን ነው። ስጋቶቻችንን በማካፈል ፣ ተጠያቂነት ለኛ በመተው ፣እና በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ድጋፍን ለመስጠት ለጠየቃቸው ሁሉ እናመሰግናለን ።

ይህ ስራ ብዙ ነገር ይቀረዋል ፣ ነገር ግን ማህበረሰባችን ቀደም ሲል ባሳየው ድፍረትን እና ርህራሄ በጣም አበረታታለሁ። ለሠራተኞቻችን ፣ ለተማሪዎቻችን እና ለቤተሰቦቻችን አብራችሁ በመሥራታችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ።